



**ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ)**  
**Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)**

Website: [www.moreshwegenie.org](http://www.moreshwegenie.org) E-mail: [InfoAndPR@moreshweg](mailto:InfoAndPR@moreshweg)

ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የጎልወናው እና የማንነቱ መሠረት ነው።  
 Our struggle is trans-generation. Amara's organization is the basis of its existence and identity.

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት

ዓርብ፣ ጥር ፳፯፣ ፪ሺ ፲፬ ዓ.ም. (Feb. 4, 2022)

ቅጽ ፱ ቁጥር ፬

**አገር አውዳሚውና ከፋፋዩ የኢህአዴግ/ብልፅግና አገዛዝ ሀገሩንና ወገኑን ከጥፋት ከሚታደገው**

**ፋኖ ላይ አይኑንም እጁንም ያንሳ!**

እንደሚታወቀው ፋኖ የዐማራ ሕዝብ ባህላዊ እሴት ቢሆንም፣ ፋኖ ማለት ሀገርና ወገን ከአደጋ፣ ከወራሪ ለመታደግ ሲል ከመንግሥት ጋር በመተባበርና በመናበብ ራሱን ለመስጠት የሚነሳ የወገን አለኝታ ነው። ፋኖነት አገሩንና ወገኑን ከራሱ አብልጦ የሚወድ፣ ለዚህም ራሱ ወዶና ፈቅዶ፣ ትዳሩ፣ ልጆቹ፣ እናትና አባቱ፣ ቤተሰቡ፣ ቤት ንብረቱ በተለይም ውድ ህይወቱ ሳያሳሳው ለአገሩና ለወገኑ ደህንነት ሲል ራሱን የሚሰጥ ክብርና ድንቅ ለጋሽ ማንነት ነው። ስለዚህ ፋኖነት ማንኛውም አገሩን፣ ወገኑን ሰንደቅ አላማውን የሚያከብር በነገድ ዐማራ ያልሆነ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚጋራው እሴትና ማንነት ነው።

ፋኖነት ጾታ አይመርጥምና ፋኖ የሴትም የወንድም ነው፤ ፋኖ የወል ስም ነው። ፋኖነት የራሱ የሆነ ስነምግባር አለው። ከነዚህም ውስጥ ፋኖ፣ አገሩና ወገኑ ጥቃት ሳይፈፀምበት በሰላም ውሎ እንደሚያደር እርግጠኛ ከሆነ እስላሙም ሆነ ክርስቲያኑ ፋኖ እንደማንኛውም ዜጋ አርሶ፣ ነግዶ፣ አስተምሮ፣ ቀድሶ ወዘተ በተሰማራበት የስራ ዘርፍ ራሱንና ቤተሰቡን ያስተዳድራል። ፋኖ የስልጣን ተጋሪ ለመሆን ሲል ጦር አይመዘም። ፋኖ የሚታጠቀው ገበሬ እንኳን ቢሆን በሬውን ሽጦ መሳሪያ በመግዛት ሲሆን፣ መሳሪያም ከሌለው ከታጠቁት ጋር ጆሌ ሆኖ ዘምቶ ጠላትን ማርኮ ይታጠቃል። ፋኖ አገርና ወገን ለማጥቃት ታጥቆ የተነሳ ጠላት ካልሆነ በቀር፣ ህፃናት፣ የእድሜ ባለፀጋ አረጋውያን፣ ሴቶችና አቅመደካማዎችን አያጠቃም። ሴቶችን አይደፍርም። ፋኖ የፈለገ ቢቸገር ዘርፎ አይበላም። የመንግሥት ተቋማትን አያጠቃም። ባንክ አይዘርፍም። አገር አያወድምም። የገበሬ ክምር አያቃጥልም። በጥላቻ ተነሳሳቶ ነገዱ ያልሆኑ ግለሰቦችን ቀርቶ የእነሱን የቤት እንስሳት አርዶ አይበላም። ተኩሶም በጥይት አይገድልም። በአጠቃላይ ፋኖነት ለአገርና ለወገን ተቆርቋሪነት ብቻ ሳይሆን ለአገርና ለወገን ሰላምና ደህንነት ሲባል እራሱን ለመስጠት ማቅረብ ነው።

ፋኖ ለመሆን የስነልቦና ዝግጅትና የሞራል የበላይነት ያስፈልጋል። አሁን እንደሚታየው እያንዳንዱ ዐማራ ብሎም አገር ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ በተሰማራበት ሁሉ በስነልቦና ዝግጅቱ ፋኖ ነው። እንደ አለመታደል ሆኖ ዛሬም በመንግስታዊ መዋቅርና ፖሊሲ በጠላትነት ተፈርጆ ፍዳውን የሚያየው የዐማራ ሕዝብ እጣ ፋንታ የማያሳስበውና ውሊታ ቢሱ የኢህአዴግ/ብልፅግና አገዛዝ፣ በተለይም የዐማራ ህዝብ በዘሩ ሲጨፈጨፍ ለገዳዮቹ ድጋፍና ከሌላ የሚሰጠውን የአዴፓ ፕሬዚዳንት ካባ በማልበስ ዐማራን የሚያሸማቅቀው፣ አዴፓ/ብልፅግና ዛሬም እንደልማዱ ከህደት ፈፅሟል።

አዴፓ/ብልፅግና ከአነግ/አህዴድ/ብልጽግና ጋር በማበር “ሆይ ሆይ” ብሎ ያስጀመረው አውዳሚ ጦርነት በድል መጠናቀቁ ቀርቶ፣ መጨረሻው ሳይለይለት፣ ዐማራ በኢትዮጵያ አገሩ የመኖር መብቱ ተገደ፣ በአሮሙማ አራማጆችና በወያኔ ጣምራ ወረራ በጅምላ እየተገደለና እየተቀበረ፣ በጅምላ እየተፈናቀለ፣ ሴቶች ከህፃን እስከመነኩሴ በጨካኝ መንጋ እየተደፈሩ፣ ብዙ ጀግኖች ፋኖዎች ይህን ግፍ ተጠይፈው፣ የብልፅግናው አገዛዝም ድረሱልን በማለቱ በጦርነቱ ተማግደው ተሰውተው፣ ብዙዎቹ አካለ ጎደሎ ሆነው ባሉበት ሁኔታ አገዛዙ “የዐማራ ሕዝባዊ ኃይል፣ ፋኖን” ለማጥፋት ሲጣጣር ማየታችን አዴፓ እያለ የዐማራ ህዝብ መከራና ተደጋጋሚ ከህደቶች እንደማይቆሙ ካሁን በፊት ያልተገነዘቡ ሁሉ እንዲያውቁት አድርጓል።

ስለዚህ “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ ካልሆነ ዲንጋይ ነው ብለው ይጥሉህል!” እንዲሉ የኢህአዴግ/ብልፅግና አገዛዝ እራሱንና ህዝብን ከከፋ ደም መፋሰስ ያድን ዘንድ፤

1. አገርን በክብር የመምራት ሞራል ካለው፣ የአየር መቃወሚያ ሳይቀር ከባድ ጥፋት ከሚያደርሱ የሚካናይዝድ ጦር ተወንጫፊዎችና ትልልቅ የግሩፕ መሳሪያዎች የታጠቀው ወያኔ “በዐማራ ህዝብ ላይ የማወራረድ ሂሳብ አለኝ” ብሎ የዐማራና የአፋርን ህዝብ እስከ አሁን በጅምላ እየጨፈጨፈ ስለሆነ እንደመንግሥት ይህን እንዲያስቆም፤ ይህም ካልሆነ የአማራ ህዝባዊ ኃይል / ፋኖ ወገኑን አገሩን የመጠበቅ ታሪካዊ ግዴታውን ማንም ሊያቆመው እንደማይችል መረዳት፤
2. በአሮሙማ የጥላቻ ፓለቲካ የተመረዘ መሉ ትጥቅና የመንግሥት ሽፋን ያላቸው የአሮሞ ልጆች ስማቸውን ሼኔና ቁሮ እያሉ ከ 20 በላይ ባንክ ዘርፈው፣ ዐማራና የአርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆችን በአይናችን አያሳዩን ብለው የሚያደርሱት የግፍ ግድያና መፈናቀል እንዲቆም እንዲያደርግ፣ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀሎችን በስልጣን ላይ ሆኖ አለመከላከል ከወንጀሉ ቀጥተኛ ተሳታፊው አካል በላይ በስልጣን ላይ ያሉትን ተጠያቂ የሚያደርግ ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑን ጠንቅቆ ማወቅ፤
3. በትግራይ ወያኔና በአነግ ጣምራ ወረራ የተገደሉ፣ የወደሙና የተዘረፉ የአማራ እና የአፋር አካባቢዎች ላይ የደረሰው የመሰረታዊ ልማቶችና የሰብአዊ ጉዳዮች ገለልተኛና ታማኝነት ባለው አካል ተጠንተው አስፈላጊው የመልሶ ማቋቋምና የካሳ ክፍያ ባስቸኳይ መፈጸም እንዲጀመር ማድረግ፣ ለዚህ ተመደቦ የተባለው የአምስት ቢሊዮን ብር አስቂኝ የጠብታ በጀት የችግሩን ስፋት ያልመጠነና ለተጎጂው ህዝብ ያለውን ግዴታ ለሽነት የሚያሳይ መሆኑን መረዳት፤
4. የትግራይ ወያኔ ወረራ ጨካኝ ጭፍጨፋ ደም ሳይደርቅ፤ በወለጋ፣ በሸዋ፣ በቤንሻንጉል ጎሙዝና በሌሎች አካባቢዎች አማራን በማገነቱ ተለይቶ በየቀኑ በአሮሚያ / አነግ ኃይሎች የሚፈጽመውን ሰፊ ጭፍጨፋ የአብይ / ብልጽግና አገዛዝ እውቅና እንኳን መስጠት ባልቻለበት፤ “ምህረት” በሚል ስም እንደነ ስብሀት ነጋና አይነት ቱባ የውያኔ ፋሽስቶችን ነጻ መልቀቁ ብዙ ኢትዮጵያውያንን አስቆጥቷል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ድርድርና ምክክር የሚለው የአገዛዙ የወቅቱ ልፈፋ ከለመድነው የአሮሚያ ብልጣብልጥነትና ማጭበርበር ያለፈ ሆኖ ወጤት እንዲገኝ ከተፈለገ፣ ድርድሩም ሆነ ምክክሩ ከኢህአዴግ /ብልጽግና እጅ ወጥቶ እዝባዊ መሰረት እንዲኖረው ሊደረግ ይገባል። በተለይም የአማራን ነገድ እና የአፋርን ነገድ እውነተኛ ተወካዮች ያላካተተ ድርድር ኢፍትህዊ ኢንዱሚሆን፤ አገዛዙ የሚለፍፈው ሰላምና ብልጽግናንም ህልም ሆኖ እንዲሚቀር መገንዘብ፤
5. መጨረሻም የዐማራ ሕዝባዊ ኃይል “ፋኖ” ትግል የመላው አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ትግል እንደሆነ አውቆ፣ አገዛዙ ያለወንጀሉ የሚያሳድደውን፣ ሀገሩንና ወገኑን ከጥፋት ከሚታደገው ፋኖ ላይ አይኑንም እጁንም እንዲያነሳ፤ እንዲሁም በጉያው ያቀፋቸውን ለሀገርና ለህዝብ ፀር በሆኑት ወንጀለኞች ላይ እርምጃ በመውሰድ ህዝቡ ሰላም ያገኝ ዘንድ አገዛዙ ስህተቱን አርም በትኩረትና በጥንቃቄ መስራት እንዳለበት ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት ከወዲሁ ያስጠነቅቃል።

አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ፤ ሁሉም ዐማራ ለዐንድ ዐማራ!

ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!